



ዜና መድቦን

ቅጽ 23 ቁጥር 4

እ.ኤ.አ ከጥር 1 እስከ መጋቢት 31 ቀን 2022

የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ለሽያጭ ወኪሎች የተሐድሶ ሥልጠና ሰጠ

የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ለሽያጭ ወኪሎች ቢያንስ በአምስት ዓመት አንድ ጊዜ የሚያደርገው የተሐድሶ ስልጠና አካል የሆነው የ2014 በጀት ዓመት ስልጠና ከየካቲት 15 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ ለተከታታይ አራት ቀናት በአዲስ አበባ ራስ ሆቴል ሰጥቷል።

በስልጠናው መክፈቻ ወቅት የቢዝነስ ዴቪሎፕመንትና ሪስክ ማኔጅመንት ጽ/ቤት ም/ዋ/ሥ/አስፈፃሚ አቶ መንግስቱ መሐሩ ተገኝተው ባደረጉት የመክፈቻ ንግግር የተሀድሶ ስልጠናው ዋና ዓላማ ድርጅታችን እየሰጣቸው ያሉትን የመድን አገልግሎት ይበልጥ አስተማማኝና የተቀላጠፈ እንዲሆን የሚያስችሉ ጠቃሚ ሀሳቦችን በስልጠና ወቅት ለመወያየትና በሥራ ሒደት የሚያጋጥሙ ችግሮችን በማንሳት ለችግሮቹ መፍትሔ በማስቀመጥ በቀጣይ ተመሳሳይ ችግሮች እንዳይፈጠሩ ከወዲሁ ጥንቃቄ በማድረግ ደንበኞችን የሚያረካ አገልግሎት መስጠት የሚቻልበትን አቅጣጫ ለማስቀመጥ እንደሆነ ገልጸዋል። ቀጥለውም ስልጠናው የልምድ ልውውጥ ለማድረግ እንደሚጠቅምና የሽያጭ ኃይሎች አገልግሎቱን በማስተዋወቅና በማዳረስ ረገድ ከፍተኛ ሚና እንዳላቸው ተናግረዋል።



የስልጠናው መክፈቻ በክፊል

ስልጠናው ለተከታታይ አራት የሥራ ቀናት የሚቆይ መሆኑን ገልጸው በስልጠናውም ወቅት ከሰልጣኞች የተለያዩ ገንቢ ሀሳቦች ሊነሱ እንደሚችሉ ገልጸው የአንድ የመድን አገልግሎት የተሠማራ ድርጅት አቅሙ የሚለካው ባገኘው የገበያ መጠን ብቻ ሳይሆን በደንበኞች አገልግሎትና እርካታም ጭምር መሆኑን በማውሳት ይህ የስልጠናውም አንዱ አካል መሆን እንደሚገባው አሳስበዋል።

በመጨረሻም በስልጠናው ማጠናቀቂያ ተገኝተው አቶ መንግስቱ መሐሩ እንደተናገሩት ሰልጣኞች በነበራቸው የአራት ቀን ቆይታ ተገቢ ነጥቦችን ያነሱና በድርጅቱ አሠራር ዙሪያ የሚታዩ ግድፈቶችን በግልፅ በመጠቆም ጠቃሚ ሀሳብ ስለሰጡ እንዲሁም በስልጠናው የእርስ በእርስ የልምድ ልውውጥ ስላደረጉ ጭምር አመስግነው መልካም የስራ ጊዜ በመመኘት ንግግራቸውን አጠቃለዋል። ሥልጠናው የካቲት 18 ቀን 2014 ዓ.ም ከሰዓት በኋላ በተካሄደ ውይይት ተጠናቋል።

የኢትዮጵያ መድን ድርጅት በ21ኛው ታላቁ ፍጫ በኢትዮጵያ ላይ ተሳተፈ

የኢትዮጵያ መድን ድርጅት በዓለም አቀፍ ደረጃ ትኩረትን ሳቢ በሆነው ከፍጫነት አልፎ አገር አቀፋዊ ፌስቲቫል እየሆነ ባለው 21ኛው ታላቁ ፍጫ በኢትዮጵያ ላይ 175 ቲሽርቶችን ገዝቶ ከድርጅታችን ዋና መ/ቤት፣ ዲስትሪክት እና ቅርንጫፍ ለተውጣጡ ሰራተኞች በማከፋፈል ተሳታፊ ሆኗል። የ2014 ዓ.ም ታላቁ ፍጫ በኢትዮጵያ ለ21ኛ ጊዜ የኮቪድ 19 መከላከያ መንገዶችን (COVID Protocol) በመከተል ከተለመደው የፖሎ ቁጥር ከግማሽ በላይ በመቀነስ ጥር 15 ቀን 2014 ዓ.ም መስቀል አደባባይን መነሻ መድረሻ በማድረግ ተካሂዶ ውሏል።



በ21ኛው ታላቁ ፍጫ በከፊል

ታላቁ ፍጫ በኢትዮጵያ ለ21ኛ ጊዜ በተካሄደበት በዚህ ወቅት ተሳታፊዎች አረንጓዴ፣ ቢጫ እና ቀይ ቀለም ያላቸው ቲሽርቶችን በመልበስ ተሳትፈዋል። በተጨማሪም የተሳታፊዎችን የመነሻ ሰዓት በ15 ደቂቃ በመለያየት እና በሶስት የተለያዩ አቅጣጫዎች፣ አረንጓዴ ለባሾች በቦሌ መንገድ፣ ቢጫ ለባሾች በባምቢስ መንገድ እንዲሁም ቀይ ለባሾች ከብሔራዊ ቤተመንግስት በእስጢፋኖስ ቤ/ክርስቲያን መነሻ ቦታ ወደሆነው ወደ መስቀል አደባባይ እንዲሄዱ በማድረግ የመንገድ መጨናነቅ በቀነሰ መልኩ ተካሂዶ ውሏል።

ሠራተኛ ነክ ዜናዎች

ስልጠናዎች

የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ለደንበኞቹ እና ሠራተኞቹ እ.ኤ.አ ከጥር 1 እስከ መጋቢት 31 ቀን 2022 ድረስ በራሱ እና በኢትዮጵያ የፋይናንስ ጥናት ኢንስቲትዩት አማካይነት በተለያዩ ዘርፎች ዙሪያ ሥልጠና የሰጠ ሲሆን እንደሚከተለው ቀርቧል።

በኢትዮጵያ መድን ድርጅት የተሰጠ ስልጠና

- እ.ኤ.አ ከየካቲት 14 -18 ቀን 2022 ለ10 ሠራተኞች “Induction for New Junior Attorney” የተሰኘ ሥልጠና በኢትዮጵያ መድን ድርጅት ዋና መ/ቤት መሰብሰቢያ አዳራሽ ተሰጥቷል።

በኢትዮጵያ የፋይናንስ ጥናት ኢንስቲትዩት የተሰጡ ሥልጠናዎች

እ.ኤ.አ ከጥር 24 እስከ መጋቢት 11 ቀን 2022 ባለው ጊዜ ውስጥ በተለያዩ ቀናት “Contractual & Engineering Insurance, Marine Cargo Insurance, Insurance Accounting, Risk Management & Insurance, Re-Insurance, Law Related to Insurance” ዙሪያ ከተለያዩ የሥራ ክፍሎች ለተውጣጡ 43 ሠራተኞች በባንክና መድን ማሰልጠኛ ተቋም በንድፈ ሀሳብ ደረጃ ሥልጠናዎች ተሰጥተዋል።

አዲስ የተቀጠሩ ሠራተኞች



ነጋሽ አዳነ
ሴክሬታሪ/ካሻር
ጎንደር ሕይወት ቅርንጫፍ
እ.ኤ.አ ጥር 4 ቀን 2022



ፈቀደች ኡስማን
ፅዳት/ተላላኪ
ሃላባ ሳተላይት ቢሮ
እ.ኤ.አ የካቲት 7 ቀን 2022



ቦንቱ አብዱልቃድር
ሴክሬታሪ/ካሻር
ሃላባ ሳተላይት ቢሮ
እ.ኤ.አ የካቲት 7 ቀን 2022



ነቢላ ሼተማም
ሰልጣኝ አፕሬሽን አፈሰር
ጋምቤላ ቅርንጫፍ
እ.ኤ.አ የካቲት 8 ቀን 2022



ሳልልሽ ገመቹ
ሰልጣኝ አፕሬሽን አፈሰር
ጋምቤላ ቅርንጫፍ
እ.ኤ.አ የካቲት 8 ቀን 2022



ሂንሰኔ አበራ
ሴክሬታሪ/ካሻር
ያቤሎ ሳተላይት ቢሮ
እ.ኤ.አ የካቲት 14 ቀን 2022



ደራርቱ ዋርዮ
ፅዳት/ተላላኪ
ያቤሎ ሳተላይት ቢሮ
እ.ኤ.አ የካቲት 14 ቀን 2022



ታምራት እሸቱ
ሰልጣኝ ነገረፈጅ
ዋና መ/ቤት
እ.ኤ.አ ካቲት 14 ቀን 2022



ለታ ደረሰ
ሰልጣኝ ነገረፈጅ
ዋና መ/ቤት
እ.ኤ.አ ካቲት 14 ቀን 2022



ምዕራፍ ትዕግስቱ
 ሰልጣኝ ነገረፈጅ
 ዋና መ/ቤት
 እ.ኤ.አ የካቲት 14 ቀን 2022



ኢማና አሰፋ
 ሰልጣኝ ነገረፈጅ
 ዋና መ/ቤት
 እ.ኤ.አ ካቲት 14 ቀን 2022



ጥበቡ ከበደ
 ሰልጣኝ ነገረፈጅ
 ዋና መ/ቤት
 እ.ኤ.አ ካቲት 14 ቀን 2022



ኤፍሬም ጥበቡ
 ሰልጣኝ ነገረፈጅ
 ማዕከላዊ አዲስ ዲስትሪክት
 እ.ኤ.አ የካቲት 14 ቀን 2022



ሪቻርድ አበራ
 ሰልጣኝ ነገረፈጅ
 ምሥራቅ አዲስ ዲስትሪክት
 እ.ኤ.አ ካቲት 14 ቀን 2022



ተስፋዬ ግርማ
 ሰልጣኝ ነገረፈጅ
 ማዕከላዊ አዲስ ዲስትሪክት
 እ.ኤ.አ ካቲት 14 ቀን 2022



ገላና ደቻሳ
 ሰልጣኝ ነገረፈጅ
 ምዕራብ አዲስ ዲስትሪክት
 እ.ኤ.አ የካቲት 14 ቀን 2022



አማኑኤል ለማ
 ሹፌር
 ጋምቤላ ቅርንጫፍ
 እ.ኤ.አ ካቲት 25 ቀን 2022



ዳዊት አዲኛ
 ሹፌር
 በደሌ ቅርንጫፍ
 እ.ኤ.አ መጋቢት 1 ቀን 2022

የኢትዮጵያ መድን ድርጅትን አዲስ የተቀላቀላችሁ ሠራተኞች መልካም የሥራ ዘመን ይሁንላችሁ!

በጡረታ የተሰናበቱ



ትርሲት ማሞ
አፈስ አሲስታንት
ምዕራብ አዲስ ዲስትሪክት
እ.ኤ.አ ጥር 9 ቀን 2022



ሰናይት መኮንን
ሲኒየር ካሾር
ሰሜን አዲስ ዲስትሪክት
እ.ኤ.አ መጋቢት 10 ቀን 2022



ወርቅነሽ መላኩ
ተላላኪ
ሰሜን አዲስ ዲስትሪክት
እ.ኤ.አ መጋቢት 10 ቀን 2022

የኢትዮጵያ መድን ድርጅት በጡረታ ለተሰናበታችሁ ሠራተኞች መልካም የእረፍት ጊዜ እንዲሆንላችሁ ልባዊ ምኞቱን ይገልጻል!

🇪🇹 የኢትዮጵያ መድን ድርጅትን የዜና መድን መጽሔት ስለላነበባችሁ ከልብ እያመሰገንን ስለ መጽሔቷም ሆነ አጠቃላይ ስለ ድርጅቱ ያላችሁን አስተያየት በድርጅቱ ኢ-ሜይል አድራሻ eic.mdxvs@eic-et.com ወይም bdrm@eic-et.com ወይም በፖ.ሣ.ቁ. 2545 ለኢንተግሬትድ ኮሙኒኬሽን ቡድን በሚል እንድትልኩልን በአክብሮት እንጠይቃለን።